

# ጋዜጣዊ መግለጫ



አሜሪካ ኤምባሲ  
አዲስ አበባ  
2013/05

ስተጨማሪ መረጃ 0011-130-7033 ይደሉው  
ድረገጽ - <http://ethiopia.usembassy.gov>

**በአሜሪካ መንግስት ድጋፍ ሁለት የአካባቢን ልማት መሰረት ያደረጉ የማኅበረሰብ የቱሪዝም መዳረሻዎች ኦሮሚያ ክልል በመካከለኛው ስምጥ ሸለቆ ተክፈቱ**

መጋቢት 12 ቀን 2005 ዓ.ም. ዝዋይ፤ ኦሮሚያ - በአሜሪካ መንግስት ድጋፍ ሁለት አዲስ የቱሪስት መዳረሻዎች በኦሮሚያ ክልል በዛሬው እለት ተመርቀው ተከፍተዋል። ከአሜሪካ ፕሬዚደንት አስቸኳይ የኤድስ ዕርዳታ ዕቅድ (ፔፕሩር) በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ በአሜሪካ የአለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲ (ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ) የኢትዮጵያ ቀጣይነት ያለው የቱሪዝም ጥምረት (Ethiopian Sustainable Tourism Alliance, ESTA) ፕሮጀክት በለፊስና ዝዋይ የተከፈቱት አዲሶቹ ማኅበረሰብ ተኮር የቱሪዝም ስፍራዎች በአሁኑ ወቅት ጎብኚዎችን ለማስተናገድ ዝግጁ ናቸው። የቱሪስት ስፍራዎቹ የለሙት አካባቢን በማይጎዳ መልኩ የተፈጥሮና ታሪካዊ መስህቦችን በማስተዋወቅ የአካባቢውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ ለማድረግ ነው። የቱሪስት መስህቦቹና እንቅስቃሴዎቹ ባህላዊ ጎጆ ቤቶች፣ የለፊስ ፏፏቴ፣ የወፍ እይታ፣ ቱሉ ጉዶ ደሴት፣ በአካባቢው ባለሙያዎች በእጅ የተዘጋጁ የዕደጥቡብ ውጤቶች እይታና ከአካባቢው የሚጠመድ ትኩስ የተጠበሰ አሳ መስተንግዶን ያካትታሉ።

የባህልና ቱሪዝም ከፍተኛ ባለስልጣናትና የመጀመሪያው የቱሪስቶች ቡድን በምረቃው ስነ-ስርዓቱ ላይ ይገኛሉ። የዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ኢትዮጵያ የግብርና ሀላፊ ኩለን ሁነስ አስተያየታቸውን እንደሰጡት ቱሪዝም ውጤታማና ቀጣይነት ያለው እንዲሆን መሬቱና በአካባቢው ያሉ ማኅበረሰቦች ጤናማና ምርታማ ሊሆኑ ይገባል። የዚህ መርህ ግብር ሁሉን አቀፍ የልማት አቀራረብ ለቱሪዝም እድገት ምቹ ሁኔታን የፈጠረ ሲሆን ለጎብኚዎችም ስለኢትዮጵያ እውነተኛ ገፅታ የማየት አጋጣሚን ይፈጥራል።

የምረቃ ስነ-ስርዓቱ ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ቀዳሚ የሆነበትን የተጓገሮች ፊላንትሮፊ ፕሮግራም (Travelers' Philanthropy Program) ያስተዋወቀ ነበር። ይህ ፕሮግራም ጎብኚዎች በፀሐይ የሚሰሩ ምድጃዎችን በአካባቢው ለሚገኙ ቤተሰቦች በመግዛት ወይም መሬትን መልሶ ለማልማት ዛፎችን በመትከል አካባቢን ለመጠበቅ በሚደረግ ጥረት በቀጥታ የሚሳተፉበት ነው። ዝዋይና ለፊስ በኢትዮጵያ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነው የስድስት ማኅበረሰብ የአካባቢ ጥበቃ መረብ አካል ነው። እነዚህ ሁለት ስፍራዎች የኤኮ ቱሪዝም እድሎችን መፍጠር ብቻ ሳይሆን ሌሎች አዳዲስ የንግድ ስራገበያን ይስባሉ፤ እንዲሁም 40,000 የአካባቢው ማህበረሰብ አባላትን ይጠቅማሉ።

ለአካባቢ ጥበቃ ኃላፊነት የሚሰማቸውን ጎብኚዎች ወደ አዳዲሶቹ ስፍራዎች እንዲመጡ ለማድረግ ከኢትዮጵያ ጋር በመስራታችን እጅግ ደስተኞች ነን። ለፊስና ዝዋይ የኢትዮጵያ ዝነኛ የታሪካዊና ባህላዊ ስፍራዎችን ለመጎብኘት ያቀዱ አለም አቀፍ ጎብኚዎችን ይበልጥ ይስባሉ። በለፊስና ዝዋይ ጎብኚዎች በአካባቢው ማኅበረሰብ ህይወት ላይም አሉታዊ ተጽእኖ ማድረግ ይችላሉ። ይላሉ የፕሮግራሙ ዋነኛ አስፈጻሚ ድርጅት የካውንተርፓርት ኢንተርናሽናል የፕሮግራሞች ከፍተኛ ምክትል ፕሬዚደንት ቲም ኦግቦርን።

በካውንተርፓርት ኢንተርናሽናል አማካኝነት የሚተገበረው ይኸው የኢትዮጵያ ቀጣይነት ያለው የቱሪዝም ጥምረት ፕሮጀክት (ESTA) የአምስት ዓመትና የሰባት ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት ሲሆን ብዙሀ ህይወትን ቀጣይነት ባለው ቱሪዝምና ሌሎች አማራጭ የገቢ ምንጭ የሚያስተዋውቅ ነው። ለዚህ

ፕሮግራም ድጋፍ እስከ አሁን ድረስም ቀጣይነት ያለው የገቢ ምንጭ ማግኛና ብዝሃ ህይወት ጥበቃን ለመደገፍ በኢትዮጵያ በመካከለኛውና ደቡብ ስምጥ ሽለቆዎች 34 ማኅበራት ተመስርተዋል።

###

